



# MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION

## ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

8221 Georgia Avenue, Silver Spring, MD. 20910

Tel: (202)-677-0094 Fax:

Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት

አርብ ሚያዝያ ፲፮ ቀን ፪ሺህ፯ ዓ.ም.

ቅፅ ፫ ፣ ቁጥር ፲፬

### እረኛ የሌለው ከብት እና መሪ የሌለው ሕዝብ አንድ ናቸው

ባለፈው የአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ውጪ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ በተደጋጋሚ የደረሱባቸው ከፍተኛ ሰቆቃዎች አሉ። አምና በሣዑዲ ዓረቢያ፣ ባለፉት ሁለት ወራት ደግሞ በየመን በሚኖሩ የዕለት እንጀራ ፈላጊ በሆኑ በመቶ-ሺዎች በሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ላይ የተጻፈ መባቸው ግፍ የተሞላበት ግድያ እና ስቃይ፣ መንስዔው ኢትዮጵያ መሪ አልባ አገር በመሆኗ ነው። የደረሰው ሳይባቃ፣ በዚህ ምክንያትም ኢትዮጵያውያን ከደረሱበት መከራ ሳናገግም፣ ስቃይ እና አሟሚቱ ከዐይናችን ሥር ሳይጠፋ፣ እናቶች የለበሱት የሐዘን ጨርቅ ሳይለወጥ፣ ሌላ መግት በደቡብ አፍሪቃ በሚኖሩ መሪ አልባ ወንድም እና እህቶቻችን ላይ የተፈጸመው አሠቃቂ ግድያ የንብረት መውደም ተከተለ። ሰሞኑን ደግሞ ኢትዮጵያዊ እና ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ፣ ፴(ሰላሣ) ኢትዮጵያውያን በሊቢያ እስላማዊ ጽንፈኞች እንደገና ጠበት መታረባቸውን በዘመኑ ቴክኖሎጂ ዐየነው ሰማነው። በእነዚህ ድርጊቶች መላው የሞረሽ ወገን ዐማራ ድርጅት አባሎች የተሰማን ስሜት በቃላት ይኸን ይመስላል ብሎ ለመግለጽ የሚያስችግር ነው። በድርጊቶቹ ልባችን ደምቷል፣ እጅግ አዝናል፣ ተከዘናል፣ ተናድደናል፣ ተቆጭተናል። የሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት አባሎች እና ደጋፊዎች፣ ለሞቱት ወንድም እና እህቶቻችን አምላክ መንግሥተ ሰማያትን እንዲያወርስልን፣ ለተጎጂ ወገኖቻችን መጽናናትን እንዲሰጥን የኃዘን ተካፋይነታችንን እንገልጻለን።

ሞረሽ ወገን የዐማራ ድርጅት፣ በሣዑዲ ዓረቢያ፣ በየመን፣ በደቡብ አፍሪቃ እና በሊቢያ በኢትዮጵያውያን ላይ ለተፈጸመው እጅግ ዘግናኛ እና አሠቃቂ ግድያ የድርጊቱ ፈጻሚዎች የተጠቀሱት አገሮች መንግሥታት እና ዜጎች ስለሆኑ ቀዳሚ ኃላፊነቱ የእነርሱ እንደሆነ ያምናል። ሆኖም እንዲህ ዓይነት ድርጊቶች በኢትዮጵያውያን ላይ እንዲፈጸሙ፣ ኢትዮጵያውያን በዓለም ላይ የነበረንን ከብር እና ዝና አዋርዶ ለዚህ ዓይነቱ ጥቃት ያጋለጠን፣ አንድነት እና ሰላማችን አሳጥቶ ለስደት እና ለመከራ የዳረገን፣ የትግራይ-ወያኔ ዘረኛ አገዛዝ እና የሥርዓቱ አራማጆች መሆናቸውን ልብ ልንል እንደሚገባ ሞረሽ-ወገን ለማስገንዘብ ይወዳል። እነዚህ በሊቢያ እስላማዊ ጽንፈኞች የተገደሉ ወንድሞቻችን ኃይማኖታቸው ምንም ይሁን ምን፣ የታረዱበት ምክንያት «ክርስቲያን ናችሁ» የሚል በመሆኑ ብቻ ለአርቶዶክስ ተዋሕዶ ኃይማኖት ሰማዕታት ናቸው ብሎ ሞረሽ-ወገን በጽኑ ያምናል። ስለዚህም ዘወትር ሕዝብ ክርስቲያኑ በፀሎቱ ሊያስባቸው፣ በኃይማኖቱ ሥርዓትም አስፈላጊው የፍትህ መታሰቢያ ሊደረግላቸው እንደሚገባ ሞረሽ-ወገን በአፅንዖት ያሳስባል።

ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዘመን ሥቃይ እና መከራ ለሚቀበሉባቸው አገሮች ሕዝብ፣ በታሪክ ወደኋላ ሄዶ እኛ ምን ዓይነት በጎ ተግባር እንደፈፀምንላቸው ማውሳት ይቻላል። ዛሬ ኢትዮጵያውያን ክርስቲያኖችን በአሰቃቂ ሁኔታ የሚያርዱት እና በጥይት ደብድበው የሚገድሉት ሊቢያውያን፣ ከጄኛው የዓለም ጦርነት ማግሥት በኋላ ለሦሥት ተከፋፍለው (ትሪፖሊታኒያ፣ ፌዛን እና ሴሬናይካ) በጣሊያን፣ በፊረንሳይ እና በእንግሊዝ ቅኝ ግዛትነት እንዲገዙ የኃይላን መንግሥታት ፍላጎት እና ዕቅድ ነበር። ሆኖም ታላቁ ኢትዮጵያዊ ዲፕሎማት እና ፖለቲከኛ ፀሐፊ-ትዕዛዝ አክሊሉ ኃብተወልድ እና አጋሮቻቸው ባደረጉት ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ ትግል ሊቢያ ከታሰበላት የዳግም ቅኝ አገዛዝ ሄራ ነፃ ለመውጣት ቢቃች። የዛሬን አያድርገውና፣ ኢትዮጵያውያንን የመኪና ጎማ በአንገታቸው እያጠለቁ የሚያቃጥሉት ደቡብ አፍሪቃውያን፣ በአፓርታይድ አገዛዝ ሥር በነበሩበት ዘመን፣ ከሚቹ መሪዎቻቸው ከፕሬዘዳንት ኔልሰን ማንዴላ ጀምሮ እስከ ተራ የአፍሪቃ ብሔራዊ ኮንግረስ ተዋጊዎች እና ቤተሰቦቻቸው ድረስ የኢትዮጵያውያን የተከበሩ እንግዶች ነበሩ። ከ፲፱፻፶፬ዎቹ አጋማሽ በኋላ በነዳጅ ሽያጭ ገንዘብ ናላቸው የዘረው አረቦች፣ ከ፰(ስድሳ) ዓመታት በፊት በገፍ በሚሰደዱበት ዘመን በቅድሚያ መጠለያቸው ኢትዮጵያ ነበረች። «ወርቅ ላባደረ ጠጠር፣ እህል ላባደረ አፈር» ሆነና ዛሬ ኢትዮጵያውያን በዓለም በየትኛውም ክፍል በስደት ለመኖር እንኳን የማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ስለሆነም ለሚደርሱበት የግፍ ጥቃቶች ምክንያቶቹን መርምረን ተገቢ እርምጃዎችን መውሰድ የእኛ የዘመኑ ኢትዮጵያዊ ትውልድ ኃላፊነት ነው።

በታሪካችን ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ዘመኑ ያለ መረገጥ እና መጨቆን፣ መከራ እና ስቃይ፣ ውርደት እና መናቅ፣ መንቋሸሽ እና ከሰውነት በታች መታየት፣ ስደት እና መንከራተት፣ ወዘተርፈ ገጥሞን አያውቅም። አውቀውም ይሁን ሳናውቀው፣ አምነንም ሆነ ተገደን፣ ለዚህ ሁኔታ በራሳችን ላይ መድረስ እያንዳንዳችን የየበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገናል። እንደ ሰንበት ጠበል ጸዲቅ በቋንቋ ሲሸነሸኑ፣ ታሪካችን ሲደልዘ፣ ባሕላችን ሲያንቋሸሹ፣ አንድነታችን ሲንቀድ፣ የወል እሴቶቻችን ሲያወድሙ «አረ-ለምን?» አላልንም። የትግራይ ነገድ ልሂቃን ዘመን ጠገብ ታሪካችንን በመቶ ዓመት ሲገድቡ፣ ኤርትራን አስገንጥለው አገራችንን ወደብ አልባ ሲያደርጉ፣ ድንግሉን መሪዎችን ለሱዳን በገጸ-በረከትነት ሲቸሩ፣ በአጠቃላይ ለ፳፬(ሃያ አራት) ዓመታት በአገሪቱ እና በሕዝቡ ዕጣ-ፋንታ ላይ

